

12<sup>ኛ</sup> አመት ቁጥር 13  
12<sup>th</sup> Year No 13



ባህር ዳር ሚያዝያ 12 ቀን 1999 ዓ.ም  
Bahir Dar 20<sup>th</sup>, April 2007

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ  
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት  
ዝክረ-ህግ  
ZIKRE-HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE  
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር 5.00 Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<u>ማዕጫ</u> <u>ደንብ ቁጥር 50/1999 ዓ.ም</u> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማስፈጸሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	<u>CONTENTS</u> <u>Regulation No.50/2007</u> The Amhara National Regional State Fisheries Resource Development, Protection and Utilization Executive, Council of Regional Government Regulation.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ደንብ ቁጥር 50/1999 ዓ.ም  
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማስፈጸሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ

REGULATION NO.50/2007  
A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE IMPLEMTNTAITON OF FISHERIES RESOURCE DEVELOPMENT, PROTECTION AND UTILIZATION IN THE AMHARA REGIONAL STATE

ቡብሌራዊ ክልሉ ውስጥ ተፈጻሚነት የሚኖረው የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ የወጣ በመሆኑ፤

WHEREAS, a proclamation has been issued with regard to Fisheries Resource Development, Protection and Utilization applicable throughout the Regional State;

በክልሉ ውስጥ ከሚገኝ ከማናቸውም የውሀ አካል ሊመረት የሚገባው የዓሣ ምርት የሀብቱን አጠቃላይ ክምችት ሳይያናጋና ባግባቡ የተወሰነውን ዓመታዊ የምርት መጠን ሳይልፍ እንዲመረት ለስራው የሚያገለግሉትን የሰው ሀይል፣ የማምረቻ መሣሪያዎችና የአመራረት ዘዴዎች መወሰን ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, it has been found appropriate to determine the manpower, fishing equipment and productivity methods which are necessary for the activity of fish production to be appropriately harvested without unbalancing the overall potential resource and not exceeding the amount of annual production properly determined in any water body in the Regional State.

እምቅ ሀብቱ ሳይጎዳ በቀጣይነት አገልግሎት እንዲሰጥና የአጠቃቀሙ ደረጃ እንዲሻሻልም ሆነ የምርቱ ጥራት እንዲጠበቅ ብሎም ከማምረቻ ስፍራው እስከ ተመጋቢው ሀብረተሰብ በሚተላለፍባቸው ሂደቶች ከብልሽት በፀዳ አኳኋን ዓሣንና የዓሣ ውጤቶችን ለማምረት፣ ለመጠበቅና ለገበያ ለማቅረብ የሚያስችል ዝርዝር የአሠራር ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to put in place a specific working system in order to harvest, conserve and supply to market fish and fish products, with no harm done on the potential resource with the view to rendering service sustainably and its utilization standard be improved as well as its quality be maintained and thereby, be free from spoilage during the processes of its passage from the harvesting locality to the destination of consumer society.

ከዚህ ጎን ለጎን ዓሣ አምራቹ በማምረቱ ሂደት ሊከተላቸውና ሊያከብራቸው የሚገቡትን ቅድመ ጥንቃቄዎች በመወሰንና የግል ባለሀብቱም በዚህ የኢንቨስትመንት ዘርፍ በመሰማራት ራሱን ጠቅሞ ለክልሉ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችልበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, alongside with this, by determining the appropriate precautions that the fish harvester may follow and respect during harvesting process, it has been found necessary to create favorable conditions that the private investor by engaging in this investment sector, benefits himself and thereby contributes his part to the economic development of the region thereof.

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ-መንግሥት አንቀፅ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 እና በዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 92/1996 ዓ.ም አንቀፅ 18 ድንጋጌዎች ስር በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

NOW, therefore, the council of the Amhara Regional Government, in accordance with the powers vested in it under the provisions of art.58, sub-art 7 of the revised Regional Constitution and art.18 of the Fisheries Resource Development, Protection and Utilization Determination Proclamation No. 92/2003, hereby issues this regulation.

## ክፍል አንድ ጠቅላላ

## PART ONE GENERAL

### 1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ " የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ማስፈፀሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 50/1999 ዓ/ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

### 1. Short Title

This regulation may be cited as "The Fisheries Resource Development, Protection and Utilization Execution, Council of Regional Government Regulation No. 50/2007"

### 2. ትርጓሜ

1. "ዓሣ" "የዓሣ ሃብት"; "ዓሣ ማስገር"; "ዓሣ አስጋሪ"; " ለግል ፍጆታ ዓሣ ማስገር"; "ለንግድ ዓሣ ማስገር"; "ለመዝናኛ ዓሣ ማስገር"; "ለምርምር ዓሣ ማስገር"; "የዓሣ ማስገሪያ ጀልባ"; "የዓሣ ሀብት ተቆጣጣሪ"; "የውሃ አካል"; "ቢሮ" እና "ሰው" የሚሉት ቃላትና ሀረጎች በክልሉ የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 92/1996 ዓ/ም አንቀጽ 2 ስር የተሰጣቸው ትርጉም ይኖራቸዋል።
2. የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ:-  
ሀ/ "የዓሣ ማምረት" ማለት ከተፈጥሮም ሆነ ከሰው ሰራሽ የውሃ አካላት ጉልበትንና

### 2. Definitions

1. The terms and phrases such as "Fish", "Fisheries Resource", "Fishing", "Fisher", "Subsistence Fishing", "self-consumption fishing"/, "Commercial Fishing", "Recreational Fishing", "Research Fishing", "Fishing Boat", "Fishery Inspector", "Water Body", "Bureau" and "Person" shall have the definitions given to them under art.2 of the Fisheries Resource Development, Protection and Utilization Determination Proclamation No.92/2003.
2. Unless the context otherwise requires in this regulation:  
A. "Fish harvest" means harvesting fish with the help of permitted fish

ጊዜን ተጠቅሞ በተፈቀዱ የማምረቻ መሣሪያዎችና ስልቶች እየታገዙ ዓሣን ማምረት ነው።

ለ/ “ሕጋዊ የዓሣ ምርት” ማለት ፈቃድ ባላቸውና በግል፣ በማህበር ወይም ድርጅት ስር በሚሰሩ አምራቾች አማካኝነት ከተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ከሆኑ የውሀ አካላት በህጋዊ መንገድ የተገኘ የዓሣ ምርት ነው።

ሐ/ “ሕጋዊ የዓሣ አምራች” ማለት በግል፣ በማህበር ወይም በድርጅት ስር ሆኖ ከተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የውሀ አካላት ዓሣን ለማምረት ይቻለው ዘንድ ህጋዊ ፈቃድ ያለውና በተፈቀዱ የማምረቻ መሣሪያዎች፣ ቦታዎችና ወቅቶች ዓሣንና የዓሣ ውጤቶችን የሚያመርት ሰው ነው።

መ/ “ሕጋዊ የዓሣ ማምረቻ መሣሪያዎች” ማለት በዓሣ ሀብቱ ላይ ጉዳት የማያስከትሉና ዓሣን በባህላዊ መንገዶች ወይም በተሻሻሉ ዘዴዎች ለማምረት ያገለግሉ ዘንድ የተፈቀዱ መሣሪያዎች ሲሆኑ እንደ ጆልባ፣ ታንኳ፣ ድግን፣ ወይም ተወርወሪ መረብ፣ የጅ መረብ፣ አንጋፍራ፣ ቀፎ፣ መንጠቆና የመሳሰሉትን ይጨምራሉ።

ሠ/ “የዓሣ ምርት መጠን” ማለት አጠቃላይ የሀብት ክምችት መጠን ሣይናጋ ከአንድ የውሀ አካል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሊመረት የሚችለውና ለምግብነት የደረሰ ዓሣ ምርት መጠን ነው።

ረ/ “አዋጅ” ማለት የክልሉ የዓሣ ሀብት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 92/1996 ዓ.ም ነው።

harvesting equipment and methods by employing labor and time in natural and man-made water bodies.

B. “Legal fish product” means a fish product obtained from natural and man-made water bodies through cultivators who have license and work under private, association or in an enterprise.

C. “Legal fish cultivator” means a person who has a license in order to harvest fish from natural and man-made water bodies under a private, association or an enterprise and harvests fish and fish products with permitted harvesting equipment, places and seasons,

D. “Legal fishing gears” means equipment permitted with the view to harvesting fish in traditional ways or improved methods and which does not cause any harm on fisheries resource and it includes boat, canoe, gill or cast net, hand net, ‘angafra’, trap, hook and so on.

E. “Amount of fish product” means an amount of product of mature fish for consumption and that may be harvested in a definite time from a water body without being unbalanced the overall potential resource.

F. “Proclamation” means the Amhara National Regional State Fisheries Resource Development, Protection and

**ክፍል ሁለት**

**ዓሣ ስለሚመረትበት ሁኔታና ስለማምረቻ መሣሪያዎች**

**3. ስለ ዓሣ አመራረት**

1. በክልሉ ውስጥ ከሚገኝ ከማናቸውም የውሀ አካል ሊመረት የሚችለው ዓሣ ከዚህ አካል በዓመት ሊመረት ከሚገባው ክፍተኛ የዓሣ ምርት መጠን ማለፍ አይኖርበትም።
2. ከክልሉ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሀ አካላት የሚመረተው የዓሣ ምርት ዓይነትና መጠን ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እንዲመረት ከተወሰነው ዝቅተኛ የዓሣ ቁመትና ክብደት መጠን በታች መሆን የለበትም፤
3. ማንኛውም የዓሣ አምራች እንዲመረት ከተፈቀደው ዝቅተኛ የዓሣ ቁመትና ክብደት በታች የሆነና ለመራባት ያልደረሰ ዓሣ በድንገት የያዘ እንደሆነ ወዲያውኑ ወደውሃው የመመለስ ግዴታ አለበት፤
4. ቢሮው የዓሣ ሀብት ክምችቱ ሊናጋና ሊጠፋ ይችላል ብሎ ሲያምን፣ አካባቢው የመዋለጃ ስፍራ መሆኑ ሲረጋገጥና ይልቁንም በመራቢያና በመዋለጃ ወቅቶች፣ የዝርያ መመናመን ሲከሰት እንደ አስፈላጊነቱ በማንኛውም የውሃ አካል ላይ የዓሣ ማምረት እንቅስቃሴ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ እንዲቆም ማድረግ ይችላል።

Utilization Determination proclamation  
No. 92/2003.

**PART TWO**

**CONDITIONS OF FISH HARVEST AND FISHING EQUIPMENT /GEARS**

**3. Fish Harvesting**

1. Fish that may be harvested from any water body in the region shall not exceed the maximum amount of fish product which is appropriately harvested from this water body in a year.
2. The size and type of fish product may be harvested from natural and man-made water bodies in the region shall not be under the size of weight and length of fish being determined to be harvested in accordance with a directive may be issued by the Bureau.
3. Wherever any fish harvester, by chance, captures fish under minimum size of length and weight permitted to be harvested and immature to breed, he is duty-bound to return same into the water forthwith.

The Bureau may, fully or partially cause activity of fish production to be terminated, as deemed necessary, at any water body when it believes that the potential of fishery resource may be disturbed and extinct, the area is ascertained to be a delivering area especially during breeding and delivering seasons, or where there happens dwindling species of fish.

#### 4. ስለ ዓሳ ማምረቻ መሣሪያዎች

1. ከአንድ የውሃ አካል ዓሳን ለማምረት በስራ ላይ መዋል የሚገባቸው የማምረቻ መሣሪያዎች ብዛትና ዓይነት ክምችቱ ሳይሆን የዓሳ ሀብቱን ለማምረት መኖር ከሚገባው ከፍተኛ የማምረቻ መሣሪያዎች ቁጥር መብለጥ የለበትም። ቢሮው በየውሃ አካላቱ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚፈቀዱትን መሣሪያዎች አይነት ማሟላት ከሚገባቸው መስፈርት ጋር የያዘ ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

2. ማንኛውም የዓሳ አምራች ለምርት ተግባር የሚጠቀምበት የዓሳ ማስገሪያ ዓይነትና ብዛት በሚሰጠው ሕጋዊ የማስገር ፈቃድ ላይ መመዝገብ አለበት፤ በተመዘገቡት የማስገሪያ መሣሪያዎች ላይ የዓይነትም ሆነ የመጠን ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ ሁሉ ይህንኑ ለቢሮው ማሳወቅ ይኖርበታል።

3. በዚህ ደንብ የተፈቀዱት የዓሳ ማምረቻ መሣሪያዎች ከዚህ በታች የተመለከቱት ይሆናሉ፡-

- ሀ/ ድግን መረብ፤
- ለ/ ተወርዋሪ መረብና ወጥመድ ቀፎ
- ሐ/ መንጠቆ።

4. በማንኛውም የውሀ አካል ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው የድግን መረብ ወንጠፍት ስፋት እንደየ ዓሳው ዝርያና አስተዳደግ ሁኔታ እንዲሁም እንደየ ውሀ አካሉ ዓይነት የሚለይና የሚወሰን ሆኖ አብዛኛው ዓሳ በሚሰገርባቸው የውሀ አካላት ከ8 ሢ.ሜ. በላይ መሆን አለበት። መረቡ የሚሠራበት ክር ውፍረትም ከ210/4-6

#### 4. Fish Harvesting Equipment

1. The number and type of fish harvesting equipment that is appropriately used in the activity of producing fish from a certain water body shall not exceed the maximum number of harvesting equipment which is appropriate to cultivate the fisheries resource with out unbalancing the potential of fish resource. The Bureau may issue a specific guideline containing the type of equipment may be permitted to be used in each water body along with the criterion they may satisfy.

2. Any fish cultivator shall register the type and number of fishing gear used for harvesting activity on the fishing license which is granted to him, and wherever any variation of type or size occurs on the registered fishing gears, the licensee shall notify this to the Bureau.

3. Fish harvesting equipment permitted up on this regulation shall be those indicated herein below:

- A. gill net
- B. cast net and local trap
- C. hook

4. The size of meshes of gill net that may be used in any water body shall, being varied and determined depending up on the species of fish and its growth condition as well as the type of water body, be over 8 cm in width. The thickness of the thread of which the net is made shall be from 210/4-6

ይሆናል።

5. የሁለት ክምችቱን በማይጎዳ አኳኋን ከማንኛውም የውሀ አካል ላይ ተወርዋሪ መረብና ወጥመድ ቀፎን በመጠቀም ዓሳ ማምረት የሚቻለው የተጠቀሱት መሳሪያዎች የወንጠፍት ስፋት ከ8 ሣንቲ ሜትር በላይ ከሆነ ብቻ ነው።
6. በማንኛውም ዓሳ እንዲሰገርባቸው በተፈቀዱ የውሀ አካላት ላይ ህጋዊ ተቀባይነት ያላቸውን መንጠቆዎች በነጠላና በብዛት መጠቀም ይቻላል፤
7. ባህላዊ የዓሳ ማምረቻ መሳሪያዎች፣ በዓሳ ሁለት ክምችቱ ላይ ጉዳት አለማድረግቸው በሚመለከተው ባለሙያ ሲረጋገጥ በህጋዊ መንገድ ዓሳን ለማምረት ሊውሉ ይችላሉ።
8. ለዓሳ ምርት ተግባር የሚውሉ መሳሪያዎችን የሚፈጠርኩ ድርጅቶች የሚያዘጋጁዎቸው የማስገሪያ መሳሪያዎች በዓሳ ሁለቱ ላይ ጉዳት የማያስከትሉ መሆኑ በቢሮው መረጋገጥ ይኖርበታል።

**5. ስለተከለከሉ የዓሳ ማምረቻ መሳሪያዎች**

ከዚህ በታች የተመለከቱትን በማናቸውም የውሀ አካል ለዓሳ ማጥመጃ መሳሪያነትም ሆነ ለሌላ ለማናቸውም ዓላማ መጠቀም በዚህ ደንብ ተከልክሏል፡-

1. ጠባብ የወንጠፍት ስፋት ያላቸው መረቦች፤
2. በሰው ኃይል ወይም በጀልባ እየተነተቱ ወይም እየተሳሳቱ ዓሳን ለማስገር የሚውሉ ተጎታኝና ወይም ትራውል መረቦች፤

5. Fish harvesting may be possible by using cast net and local trap in any water body, in a manner of not destroying the resource potential, if only the size of meshes of aforementioned equipment shall be over 8 cm in width.
6. It may be possible to use legal and reasonable hooks, in a single or multiple of them, in any water body where fishing is permitted.
7. Traditional fishing harvesting gears may be legally used to harvest fish where the said equipment is confirmed by the pertinent expert that it does not cause harm on the fisheries potential.
8. Fishing gears prepared by enterprises which fabricate equipment used for the activity of fish product shall be ensured by the Bureau that they don't cause harm on the fisheries resource.

**5. Forbidden fish harvesting Equipment**

Using those which are indicated herein below, either for fishing equipment or any other purpose is forbidden by this regulation hereof:

1. nets whose size of meshes are narrow in width;
2. pulling and/ or trawl nets which may be hauled or pulled by a manpower or boat for the purpose of fishing;

- 3. ዝርዝሩ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ሆኖ አደንዛዥ ወይም ውሃን የሚበክሉ ዕፅዋትና ኬሚካሎች፤
- 4. ፈንጂዎች፣ ደማሚቶች ወይም የኤሌክትሪክ ንዝረትን የሚያስከትሉ ሌሎች መሣሪያዎች።

- 3. With the details shall be determined by a directive issued by the Bureau, narcotic or polluting plants and chemicals;
- 4. Ammunition, dynamite and other devices causing electric shock.

**6. ስለ ዓሳ አምራቾች መብቶችና ግዴታዎች**

**6. Rights and Obligation of Fish Harvester**

- 1. ከአንድ የውሃ አካል ዓሳ እንዲያመርት ሕጋዊ የዓሳ ማምረት ፈቃድ የተሰጠው ማንኛውም ሰው ዓሳ ማምረት ይችላል፤
- 2. ዓሳ አምራች ሕጋዊ ፈቃድ እስካገኘ ድረስ በግል፣ በቡድን፣ ወይም በማህበር በቋሚነትም ይሁን በጊዜያዊነት ዓሳ የማምረት መብት ይኖረዋል።
- 3. ዓሳ እንዲሰገርበት በተፈቀደ የውሃ አካባቢ ነዋሪ የሆነ ማንኛውም ሰው ለግልም ሆነ ለቤተሰብ ፍጆታ የሚያውለው በቀን እስከ 3 ኪ.ግ. ዓሳ በነጠላ መንጠቆ በመጠቀም መያዝ የሚችል ሲሆን የተያዘውን ዓሳ ለገበያ በማቅረብ መሸጥ አይችልም።
- 4. ለስፖርት ዓላማ ዓሳ እንዲያጠምድ ፈቃድ የተሰጠው ማንኛውም ሰው በነጠላ መንጠቆ በመጠቀም በተፈቀደለት የውሃ አካል የተፈቀደለትን የዓሳ ዓይነትና መጠን በቀን ከ3 ኪ.ግ. ሳይልፍ ማጥመድ የሚችል ሲሆን የተያዘውን ዓሳ ለገበያ ማቅረብ አይችልም።
- 5. በአንድ የውሃ አካል ላይ በዓሳ ምርት ተግባር ሊሰማራ የሚችለው የአስጋሪ ኃይል ቁጥር የውሃ አካል ሊሸከም ይችላል ተብሎ በሚገመተው የክምችት መጠን የሚወሰን ይሆናል።

- 1. Any person who has been granted fishing license to produce fish from a water body may produce fish.
- 2. Fish cultivator, having acquired a license, shall have the right to harvest fish either permanently or temporarily in private, group or association.
- 3. Any person dwelling at costal water where it is permitted to undertake fishing shall capture up to 3 kg fish using a single hook for his personal or family consumption provided however that he may not supply to market and sell the captured fish.
- 4. Any person granted a permit to trap fish for the purpose of sport may trap fish whose size and type permitted to him, not exceeding 3 kg. fish per day using a single hook in a water body where he is permitted to do so. Provided, however that he may not supply to market the captured fish.
- 5. The number of fisher crews who may engage in the activity of fish harvest in a water body shall be determined up on the amount of potential which may be assumed that of the capacity of the water body.



- 6. አንድ ዓሳ አምራች ሊኖረው የሚችለው የዓሳ ማጥመጃ መሣሪያ ዓይነትና ብዛት ከውሃ አካላት የዓሳ ክምችት አኳያ ታይቶ በቢሮው ይወሰናል።
- 7. በዓሳ ማምረት ሥራ ላይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው የሚያመርተውን የምርት ዓይነትና መጠን የሚጠቀምበት የማምረቻ መሣሪያ ዓይነትና ብዛት፣ የሚያጠምድበትን አካባቢና ሌሎች መረጃዎችን መዝግቦ በመያዝ በአቅራቢያው ለሚገኘው የግብርናና ገጠር ልማት ዋና ጽ/ቤት የማቅረብ ኃላፊነት ይኖርበታል።

### ክፍል ሦስት

**የዓሳ ሀብት ስለሚጠበቅበት፣  
ስለሚጓጓዝበትና ለንግድ ሥራ  
ስለሚውልበት ሁኔታ፣**

#### 7. ስለ ዓሳ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ

- 1. በማንኛውም የውሃ አካል ውስጥ የሚገኘውን የዓሳ ሀብት ለመንከባከብና ለመጠበቅ እንዲቻል አስቀድመው በተከለሉ የዓሳ መራቢያ አካባቢዎችና ወቅቶች ዓሳን የማስገር ተግባር ሊከናወን አይችልም። እንዲህ ያሉት የመራቢያ ቦታዎችና ወቅቶች በጥናት ተለይተው የውሃ አካላቱ በከፊልም ሆነ በሙሉ ሊዘጉ ይችላሉ።
- 2. በዓሳ ሀብት ላይ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ የኢንዱስትሪ፣ የግብርና የማሪታይም፣ የከተማና ሌሎች ፍሳሾች ወደ ማናቸውም

- 6. The type and number of fishing gear that a fish cultivator may possess shall, be determined by the Bureau, with respect to fishery potential available in the water body,
- 7. Any person engaging in the activity of fish harvesting shall, having registered and kept the type and amount of product he may harvest, the number and type of harvesting equipment he may use, his fishing area and other information, have the responsibility to submit same to his respective Agriculture and Rural Development Head Office.

### PART THREE

**CONDITIONS OF PROTECTION,  
TRANSPORTATION AND  
IMPLEMENTIG FOR COMMERCIAL  
ACTIVITY OF FISHERY RESOURCE**

#### 7. Protection and Conservation of Fishery Resource

- 1. With the view to conserving and protecting fishery resource available in any water body, fishing task may not be undertaken at fish breeding areas and seasons designated beforehand. Having been identified such breeding areas and seasons by study, the water bodies may, fully or partially be closed.
- 2. It is hereby a forbidden activity to cause the flow or drainage of industrial, agricultural or maritime, urban and other sewage, which

የውሃ አካል እንዲፈሰ ወይም እንዲገቡ ማድረግ የተከለከለ ተግባር ነው።

3. ማንኛውም የውሀ አካል ለመስኖ ልማት፣ ለኃይል ማመንጫ ለውሃ ላይ ትራንስፖርት፣ ለቱሪዝምና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች እንዲውል ከመወሰኑ በፊት በዓሳ ሀብት ክምችቱ ምርት ጥራትና ንፅህና ላይ ጉዳት የማይደርስ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል።

4. በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ኩሬዎች አካባቢ መርዛማና አደንዛሽ ፅዕዎችን ማብቀል ወይም መትከል የተከለከለ ነው።

### 8. ስለዓሳ ምርት ጥራት አጠባበቅ

1. የዓሳን ምርት ለመሰብሰብ ወይም ለመረከብ የሚሰማራ ጀልባ የዓሳ ማስቀመጫ ክፍለ-ለፀሐይ ያልተጋለጠ፣ ንፅህናውን የጠበቀ፣ በቂ በረዶና የዓሳ ማንጓዣ ሣጥን ያሟላ ሆኖ በጀልባው ላይ ከሚገኙ እንደ ናፍጣና ሌሎች ዓሳውን ሊያበላሹ ከሚችሉ ነገሮች ጋር ንክኪ ያለው መሆን የለበትም።

2. የዓሳን ምርት ለመረከብ ወይም ለመሰብሰብ የሚሰማራ ጀልባ ከሚረከባቸው ምርቶችና መገልገያ መሳሪያዎች በስተቀር ሰውም ሆነ ሌላ ጭነት ጨምሮ መጫን አይፈቀድለትም።

3. የዓሳን ምርት በመረከብ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ተገቢውን የግል ንፅህና ያሟላ መሆን አለበት።

4. የዓሳ አምራቾች ያመረቱትን ምርት በተገቢው መንገድ ከፀሐይ በመከላከል አንጉዘው ርክክቡ እስኪፈፀም ድረስ በጥላ ስር

may cause harm on fishery resource into any water body.

3. Prior to any decision having taken to be used any water body for the service of irrigation development, generating electric power, water transportation, tourism and so on, it shall be ensured that no harm may happen on the quality and sanitation of product of fishery resource potential.

4. It is hereby prohibited to grow or plant poisonous and narcotic plants in the vicinity of natural and man-made ponds.

### 8. Quality keeping of Fish Product

1. The storage room of a boat working in collecting and receiving fish product shall not be exposed to the sun, shall keep its cleanliness, shall fulfill sufficient amount of ice and fish transporting box and shall not be touched with items available in the boat like gas-oil and others which may spoil the fish.

2. A boat working in collecting and receiving fish product shall not be allowed to load a person or another cargo, with the exception of products and processing equipment which it receives from.

3. Any person working in receiving fish product shall satisfy his personal sanitation.

4. Having transported the product they have harvested by preventing same from the sun and by storing same in cool place or in the

ወይም በቀዝቃዛ ሥፍራ በማቆየት ንፅህናውን ጠብቀው ሣይበላሽ ለተገልጋዮች ማሰራጨት አለባቸው።

5. በዓሣ ማዘጋጃ አካባቢ ዓሣው ከተዘጋጀ በኋላ የሚወድቀው ተረፈ ምርት ለአካባቢው ህብረተሰብ የጤና ጠንቅ በማያስከትል መልኩ መወገድ አለበት። ተረፈ ምርቱን መልሶ ወደ ውሃ አካሉ መጣል ፈጽሞ የተከለከለ ነው።

shade until the hand over is executed, and kept its cleanliness and without getting it spoiled, fish cultivator shall have to distribute same to various users in a proper way.

5. The by-product remained after the fish being prepared at the processing area shall be disposed of in a manner that it does not cause anti-health for the local community. It is completely prohibited to drop the by-product into the water body again thereon.

**9. የዓሣ ምርት ስለሚጓጓዝበት ሁኔታ**

1. ዓሣና የዓሣ ውጤቶችን ለማጓጓዝ የሚውል ማናቸውም ተሽከርካሪ ለጤና ጠንቅ ከሆኑ ተዋሲያን የፀዳ፣ ሽፋኑ አቧራን የማያስገባ፣ ለብልሽት የሚያጋልጡ ነገሮች የሌሉበትና ንፅህናው በሚገባ የተጠበቀ መሆን አለበት።

2. ዓሣና የዓሣ ውጤቶችን በሚያጓጓዝ ተሽከርካሪ ላይ ከምርቱ መገልገያ ውጭ ምንም ዓይነት ሌላ ጭነት መጫን አይፈቀድም።

3. ዓሣና የዓሣ ውጤቶችን የሚያጓጓዝ ማንኛውም ተሽከርካሪ በጉዞ ወቅት በቂ በረዶ በማድረግ የዓሣ መያዣ ሣጥኖችንና የማቀዝቀዣ መሣሪያዎችን አሟልቶ የመያዝና የመንቀሣቀስ ግዴታ አለበት።

4. ዓሣና የዓሣ ውጤቶችን የሚያጓጓዝ ማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት በተጠየቀበት ቦታ ሁሉ ስለሚያጓጓዘው ዓሣና ውጤቶቹ ለአካባቢው የዓሣ ሀብት ተቆጣጣሪና ለሌሎች አግባብነት ላላቸው አካላት

**9. Transportation of Fish Product**

1. Any vehicle used for transporting fish and fish product shall be free from anti-health germs, its cover does not allow dust to enter, free from spoiling things and its sanitation is being properly kept.

2. It shall not be permitted to load any other cargo on the vehicle transporting fish and fish products, with the exception of processing devices of the product.

3. Any driver discharging with transporting fish and fish products shall be duty-bound to carry and move, by adding sufficient ice, with complete fish container boxes and fridges during transportaion.

4. Any one or an enterprise discharged with transporting fish and fish products shall be duty-bound to cause an investigation and provide necessary information about his transporting fish and the products to the

አስፈላጊውን መረጃ የመስጠትና የማስመርመር ግዴታ አለበት።

- 5. የዓሣ ሀብት ጥራት፣ ክብደትና ቁመት መስፈርቶችን ያላሟላና በሕጋዊ ዓሣ አምራቾች ያልተመረተ የዓሣ ምርት ሲጓጓዝ ቢገኝ በአዋጁ አንቀጽ 14 እና 15 ድንጋጌዎች መሠረት የሚያስጠይቅ ተግባር ይሆናል።

**10. ስለ ዓሣ ማቆያ፣ ማዘጋጃና መሸጫ ቦታ**

- 1. ማናቸውም የዓሣ ማቆያ ማዘጋጃና መሸጫ ድርጅት ወለሉና ግድግዳው በቀላሉ ሊፀዳና በቂ ብርሃን ሊያስገባ የሚችል፣ ንፁህ ውሃ፣ የተሟላ የንፁህና አገልግሎት መስጫ፣ የማቀዝቀዣና የቆሻሻ ማስወገጃ ክፍሎችንና መሣሪያዎችን አሟልቶ መገኘት አለበት።
- 2. ከዓሣ ምርት ማዘጋጃና መሸጫ አካባቢ የሚወጣ ፍሳሽ ቆሻሻ የአካባቢውን ሕብረተሰብ ምቹትና ጤንነት በማያውክ ሁኔታ መወገድ ይኖርበታል።
- 3. በዚህ ደንብ መሠረት የሚከማች ወይም በቅርብ ዕርቀት የሚጓጓዝ ትኩስ ዓሣ በቂ ቅዝቃዜን ሊሰጥ በሚችል የማቀዝቀዣ መሣሪያ መጠበቅ ወይም በንፁህ በረዶ ታጅሎ በዓሣ ሣጥን መቀመጥ ይኖርበታል።
- 4. በዓሣ ዝግጅት ሥራ ላይ የተሰማሩ ሠራተኞች የተሟላ ጤንነት ያላቸውና የግል ንፅህናቸውን የጠበቁ መሆን ይኖርባቸዋል።

local fishery inspector and other pertinent bodies at any place on demand.

- 5. If fish product, which has not been harvested by legal fish cultivators and unmet the criteria of quality, weight and length of the fishery resource, is encountered being transported, it shall be a liable task pursuant to the provisions of art.14 and art.15 of the proclamation.

**10. Storage, Processing and Selling Place of Fish**

- 1. Any fish storage, processing and selling enterprise shall satisfy clean water, complete sanitation service delivery, refrigeration and sewage disposal rooms and equipment and its floor and wall may be liable to clean easily and allow sufficient light to enter.
- 2. Sewage resulting from processing and selling area of fish product shall be disposed in a condition of not disturbing comfort and health of the surrounding society.
- 3. Fresh fish being stored or transported to a nearby destination shall, in accordance with this regulation, be kept in a fridge capable of providing sufficient cool or placed in fish-box by coating it with ice.
- 4. Workers engaging in fish processing activity shall be those who have complete health and have kept their personal cleanliness.

**11. በዓሣ ንግድ ሥራ ላይ ስለመሰማራት፤**

1. በዓሣ ንግድ ሥራ ላይ ለመሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በህጋዊ መንገድ የተመረተን ዓሣና የዓሣ ውጤቶች የጥራት ደረጃቸውን ጠብቆ ለገበያ ለማቅረብ ብቁ መሆኑ በቢሮው የተረጋገጠ እንደሆነ ስልጣን ባለው አካል ተመዝግቦና የንግድ ፈቃድ አውጥቶ ሊሰራ ይችላል።

2. በዓሣ ችርቻሮ ንግድ ሥራ ላይ ለመሰማራት መፈለጉን ገልጾ ጥያቄ የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው የጠየቀውን የንግድ ፈቃድ ከማግኘቱ በፊት ከአምራቾች ወይም ከጅምላ ነጋዴዎች የሚረከበውን ዓሣና የዓሣ ምርት ውጤቶች ንፅህናና የጥራት ደረጃቸውን ጠብቆ ለተመጋቢው ህብረተሰብ ለመሸጥ የሚያስችለው የተሟላ የዓሣ መሸጫ ሱቅ እንዳለው በቅድሚያ መረጋገጥ ይኖርበታል።

**12. የዓሣ ነጋዴ ግዴታዎች**

1. ማንኛውም የዓሣና የዓሣ ውጤቶች ነጋዴ ለምግብነት ያልደረሱ ዓሣዎችን ከአምራቾች መረከብም ሆነ ለገበያ ማቅረብ አይችልም።

2. ንፅህናውና የጥራት ደረጃው ተጠብቆ ለተመጋቢው ህብረተሰብ ፍጆታ በወቅቱ መቅረብ የሚገባው ዓሣና የዓሣ ተዋፅኦ ከአቅምበላይ ባልሆነ ምክንያት ወይም በግዴለሽነት አላግባብ እንዲበላሽ ወይም

**11. Engaging in Fish Commercial Activity**

1. Where it has been ensured by the Bureau that any person who wants to engage in fish trading activity is capable of delivering legally harvested fish and fish products to market by maintaining their quality standard, he may, being registered by authorized body and issuance of trade license, do the business.

2. Any person who demands, by expressing that he wants to engage in fish-retail trade business, prior to his acquisition of a license he demands, it shall be beforehand ensured that he has owned a complete fish-shop that enables him to sell, fish and fish products which he may receive from cultivators or wholesalers, having maintained the sanitation and their quality standard, to the consumer society.

**12. Obligations of Fish Merchant**

1. Any merchant of fish and fish products may not receive fish which are immature for consumption and then supply same to market.

2. It is liable to law, pursuant to this regulation, to cause improper spoilage and wastage of fish and fish product which deserve to be timely delivered to the consumer society, having been maintained its quality and

እንዲባክን ማድረግ በዚህ ደንብ መሠረት ህጋዊ ሀላፊነትን ያስከትላል።

3. ዓሣና የዓሣ ውጤቶችን የመነገድ ሕጋዊ ፈቃድ ያለው ማንኛውም ነጋዴ የዓሣ ጥራት ተቆጣጣሪ ባለሙያ የድርጅቱን አቋምና የዓሣውን ምርት ይዞታ ለመቆጣጠር ወደ ድርጅቱ በሚመጣበት በማናቸውም ጊዜ ይህንኑ የማሳየት፣ የማስረዳትና የማስመርመር ግዴታ አለበት።

### ክፍል አራት

#### ለዓሣ አስጋሪዎች ፈቃድ ስለሚሰጥበት ሁኔታ

#### 13. ለግልና ለቤተሰብ ፍጆታ ዓሣን ስለማስገር

በክልሉ ውስጥ ዓሣ ማስገር ከተፈቀደበት ከየትኛውም የውሃ አካል ጋር በሚዋሰን ቀበሌ ውስጥ መደበኛ ነዋሪ የሆነ ማንኛውም ሰው በነጠላ መንጠቆ ተጠቅሞ ለግል ወይም ለቤተሰብ ፍጆታ የሚያውለው በቀን ከሦስት ኪሎ ግራም የማያልፍ ዓሣ ያለፈቃድ ማስገር ይችላል። ሆኖም ይኸው መጠን ባጋጣሚ ሊያዙ የሚችሉ ግዙፍ ዓሣዎችን አይጨምርም።

#### 14. ዓሣን ለገበያ የማምረት ፈቃድ ስለሚሰጥበት ሁኔታ፣

1. በክልሉ ውስጥ ከሚገኝና ዓሣ ከሚሰገርበት ከየትኛውም የውሀ አካል ጋር ተዋሳኝነት ባለው በማናቸውም ቀበሌ ውስጥ መደበኛ ነዋሪ የሆነና ኑሮውን በዓሣ ማምረት ስራ

standard, due to no reason of beyond one's capacity or neglect.

3. Wherever an expert of fish-quality inspector comes to inspect the structure of enterprise and the position of fish and fish product at any time, any merchant who has acquired a license to trade fish and fish products shall have the duty to have these fish and fish products showed, explained and investigated.

### PART FOUR

#### CONDITIONS OF GRANTING LICCNCE TO FISHERS

#### 13. Fishing for Personal and Family Consumption

Any person who is a regular resident in a kebele adjacent to any water body where fishing is permitted, and found in the region may undertake fishing an amount not exceeding over 3kg fish per day for his personal or family consumption without acquiring such a license. Provided, however that, such amount excludes huge fish that may be captured by chance.

#### 14. Conditions of Granting a License to Harvest Fish for Market

1. Any person who is a regular resident in any kebele adjacent to any water body in which fishing is taking place and found in the region and wants to earn his livelihood by

ለመሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በተናጠል ወይም በተደራጀ መንገድ ሲጠይቅ በዚህ ደንብ መሠረት ዓሳ ለገበያ የማምረት ፈቃድ በሚመለከተው አካል ሊሰጠው ይችላል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተመለከተውን ፈቃድ የሚሰጠው የውሃው አካል የሚገኝበት የወረዳ ግብርናና ገጠር ልማት ዋና ጽ/ቤት ሲሆን የፈቃድ መጠየቂያ፣ መስጫና የውል ግዴታ መግቢያ ቅጾች ከዚህ ደንብ ጋር አባሪ ሆነው እንዲሰራባቸው ተያይዞዋል።

3. በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጠን ለገበያ ዓሳን የማምረት ፈቃድ ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት የተከለከለ ነው።

4. ዓሳን ለገበያ የማምረት ፈቃድ አግኝቶ የማምረት ሥራ የጀመረ ማንኛውም ሰው ስለተመረተው የዓሳ ምርት ዓይነትና መጠን በአቅራቢያው ለሚገኘው የወረዳ ግብርናና ገጠር ልማት ዋና ጽ/ቤት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት።

**15. ዓሳን ለመዝናኛ አላማ የማስገር ፈቃድ ስለመስጠት**

1. በክልሉ ውስጥ በሚገኙና የዓሳ ማስገር በተፈቀደባቸው የውሃ አካላት ዓሳን ለመዝናኛ ዓላማ ማስገር የሚያስችል በቢሮው ይሰጣል።

2. በዚህ ደንብ መሠረት ዓሳን ለመዝናኛ ዓላማ እንዲያሰግር የተፈቀደለት ማንኛውም ሰው

engaging in fish harvesting activity may, where he demands in a sole or an organized way, pursuant to this regulation, be granted fish harvesting license for market by the pertinent body.

2. The Woreda Agriculture and Rural Development Head Office in which the water body is incorporated shall grant a license indicated under sub-Art.1 of this Art, and license demanding, granting and contractual obligation entering forms are, annexed to this regulation hereof for the purpose of being used.

3. It is herein prohibited to hand over a license of harvesting fish for market which is granted pursuant to this regulation hereof to third party.

4. Any person acquiring a license of harvesting fish for market and commencing harvesting activity shall have the duty to notify the amount and type of fish product to the nearby Woreda Agriculture and Rural Development Head Office within a month.

**15. Granting a Fishing License for Recreational Purpose**

1. A license enabling to undertake fishing for recreational purpose in water bodies found in the region and permitted to undertake fishing shall be granted by the Bureau.

2. Any person permitted to undertake fishing for recreational purpose may, pursuant to

የዓሣ ማስገሩን ተግባር ሊያከናውን የሚችለው በነጠላ መንጠቆ በመጠቀም ብቻ ይሆናል።

3. ከማንኛውም የውሃ አካል ለመዝናኛ ዓላማ የሚሰገረው ዓሣ መጠን በቀን ከሶስት ኪሎ ግራም መብለጥ የለበትም።
4. በዚህ ደንብ መሠረት ለመዝናኛ ዓላማ በተሰጠ ፈቃድ አማካኝነት የሚሰገርንና የሚያዝን ዓሣ ለገበያ ማዋል የተከተለከለ ነው።
5. ለመዝናኛ ዓላማ የተሰጠን ዓሣ የማስገር ፈቃድ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ መስጠት የሚቻል አይሆንም።

**16. ለምርምር ዓላማ ዓሣን ስለማስገር**

1. የክልሉ ግብርና ምርምር ተቋም የቅድሚያ ዕውቅናና ድጋፍ ያለው ማንኛውም ሰው በክልሉ ውስጥ ዓሣን ለሳይንሳዊ ምርምርና ጥናት ያሰግር ዘንድ በዚህ ደንብ መሠረት ሊጠይቅና የማስገሪያ ፈቃድ ቢሮው ሊሰጠው ይችላል።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተጠየቀው ፈቃድ የተሰጠ እንደሆነ የምርምር መርሃግብሩ እስኪጠናቀቅ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ለዚህ ዓላማ የሚያዘውን የዓሣ አይነትና መጠን በየጊዜው ለፈቃድ ሰጭው አካል ማሳወቅ ግዴታ አለበት።
3. በምርምር ወቅት የተያዘን ዓሣ ከተፈቀደለት አገልግሎት አልፎ ለገበያ ማቅረብ የተከለከለ ነው።

**17. በዓሣ ግብርና ሥራ ስለመሰማራት**

1. በዓሣ ግብርና ስራ ለመሰማራት የሚፈልግ

this regulation, be able to undertake fishing activity by using only with a single hook.

3. The amount of fish that may be fished for recreational purpose in any water body shall not be over 3kg per day.
4. It is, pursuant to this regulation, prohibited to supply to market fish that is to be fished and captured using a license granted for the purpose of recreation.
5. It shall not be possible to transfer a fishing license granted for recreational purpose to third party.

**16. Fishing for the Purpose of Research**

1. Any person having pre-accredited and support of the Regional State Agriculture Research Institution may, pursuant to this regulation, ask for a fishing license in order to undertake fishing for scientific research and study, and thereby, the Bureau may grant same to him.
2. Where a license requested under sub. Art.1 of this Article has been granted, he shall have the duty to notify the type and amount of fish captured for this purpose to the body of granting a license from time to time throughout the period of completion of the research program.
3. It is prohibited to supply to market fish captured during the research time, beyond its permitted service.

**17. Engaging in Fish farm Activity**

1. Any person who wants to engage in fish



ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ 6 እና በዚህ ደንብ ድንጋጌዎች መሠረት ለሥራው ያዘጋጀውን የፕሮጀክት ሰነድ ከተሟላ የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት መግለጫ ጋር ለቢሮው በማቅረብ ፈቃድ መጠየቅ ይኖርበታል።

2. በክልሉ ውስጥ በሚገኙት ሀይቆች፣ ግድቦች፣ ወንዞችና ሌሎች የውሃ አካላት ላይ የኬጅ ካልቸር ለማካፈል የሚፈልግ ሰው ሰራውን ማከናወን ያለበት ለዚህ ዓላማ በመረጠው የውሃ አካል ውስጥ የሚገኘውን የዓሣ ዝርያ በመጠቀም ብቻ ይሆናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በተደነገገው መሠረት ለኬጅ ካልቸር አገልግሎት የሚውለው የዓሣ መኖ በነባር የዓሣ ዝርያዎች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የማያስከትል ለመሆኑ በቅድሚያ መረጋገጥ ይኖርበታል።
4. የዓሣ ግብርና ለማካሄድ በሚታሰብበት ጊዜ ያለ በቂ ጥናት በሌላ ክልል ወይም በባህር ማደ ከሚገኝ የውሀ አካል ማናቸውንም አይነት የዓሣ ዝርያ በክልሉ ወደ ሚገኙት የውሀ አካላት ማስገባትና ማሠራጨት የተከለከለ ነው።

### ክፍል አምስት

#### ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

#### 18. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ይህንን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ሌላ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሰራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

farming activity shall, by submitting the project document he has prepared for the work with complete statement of environmental impact evaluation study to the Bureau, pursuant to the provisions of Art. 6 of the proclamation and this regulation hereof ask for work permit.

2. A person who wants to undertake cage-culture in lakes, dams, rivers and other water bodies in the Region shall carry out his work by using only fish species available in a water body he has selected for this purpose thereon.
3. Fish feed used for cage culture service shall, pursuant to the provision sub-Art.2 of this Article, be beforehand ensured that it does not cause negative impact on the indigenous or native fish species.
4. Wherever it is proposed to undertake fish farming, it is prohibited to import any type of fish species from water body of another region or overseas and distribute same into any water body of the region, without adequate study.

### PART FIVE

#### MISCELLANEOUS PROVISIONS

#### 18. Inapplicable Laws

Any other regulation, directive or customary practice which contradicts this regulation may not apply to matters provided for therein.

**19. መመሪያ የማውጣት ስልጣን**

ቢሮው ለደንቡ ሙሉ ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

**20. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በክልሉ መንግሥት ገዢ ህግ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

**ባህር ዳር**  
**ሚያዝያ 12 ቀን 1999 ዓ.ም**  
**አያሌው ጎበዜ**  
**የአማራ ብሔራዊ ክልል**  
**ርዕሰ መስተዳድር**

**19. Power to Issue Directives**

The Bureau may issue directives necessary for the full implementation of the Regulation

**20. Effective Date**

This regulation shall come into force as of the date of its publication in the Zikre-hig Gazette of the Regional State

Done at Bahir Dar,  
This 20<sup>th</sup> day of Arpil,2007  
Ayalew Gobze  
Head of Government of the  
Amhara National Regional State